

**የአዲስ አበባ**  
**መስቀል አዲስ**  
[www.amaromiffa.com](http://www.amaromiffa.com)

መጥረሰኑ መሰረተ ስለታም  
ብርቱ ስ.መሰረት ከቀለም፣  
ፈረሰ ከፌደራል ስ.ታንበ  
ወገን አዲነው አሉ፡፡  
አለች ተንኋና ተምኑ (መማሪ ተረጋግጧት አዋጅ ነገር 22)

### **መንግሥቶ**

ይህ መግሥት (article) በፊደላች ስጥቶ ላይ የሚያተካር መግሥት ስ.ሆን፣ «ስተላዊ አማራር» (አማርኛ) በማል ርዕስ በቅርቡ ከሳተኞቸው መጽሐፍ የተወሰድ ነው፡፡ መግሥት (article) ማለት መጣጥና ወይም ተናታዊ ድጋፍ ማለት ስ.ሆን፣ ቅል የተገኘው መግሥት (መጽሐፍ፣ ዝ.ብርቱ፣ ከታብዥ) ከሚለው የግልበት ቅል ነው፡፡ መግሥት ከሚለው ቅል በመስከተ ደንገሞ መማሪ (one who writes articles)፣ መማሪው የሚለትን ቅል እናገኘለን፡፡ ወጪው ስ.ሆን መመሪ፣ መግሪ፣ መመሪ እያለ ሲ.ሆን የእንግሊዘኛ እና የንግድ የለውም፡፡ መመሪ ማለት መግሥት አቀፍበት፣ የግልበት ድጋፍ እውጫ ማለት ነው፡፡ ለማሳሌ ይህል "publish or perish" የሚለውና በዋናለቸው (academicians) ላይ የለውን የመጠመር መና የሚገልጻው በሂል፣ «መግሥት ወይም መግሥት እ&C» ተብሎ ለ.ተረገለም ይችላል፡፡

የኩራ (academy) የሚለው ቅል የተገኘው የኩራ ከሚጠው በትቃም ወሰኑ ከሚገኘው የቁኬ መዝረፈው በታ እናገኘለን፡፡ ከዘህም የኩራዊ (academic, academical)፣ የኩራ(ዋ) ንብረት (academic freedom)፣ የኩራ(ዋ) ቀንጋጀ (academic stream)፣ የኩራ(ዋ) ዓመት (academic year)፣ የኩራ፣ የኩራዊ (academician)፣ የኩራዊና (academism, academicism) የመሳሰለትን ቅል እናገኘለን፡፡ እንዳሁም የኩራ የሚለውን ቅል ፖ(ም&C) ከሚለው የግልበት ቅል ወር በማጠመር የኩር (academia, academe) የሚለውን ቅል እናገኘለን፡፡

አባኖች (forebears) ማለት አባኖችችን እና አናቶችችን የሚያጠቃል የወል ማለትም የጋራ ስም ስ.ሆን፣ ቅል የተገኘው «አባቶች እና አናቶች» የሚለውን ተረጋግጧት በማጠመር ነው፡፡ አብዛኛውን ገዢ ሰላቻችችንና ሰላ ሰላቻ ተወራቶችችን ሰኞቻውም ሆነ ስንጋኖ አናቶችችን እያለን በመናገር የእናቶችችን አስተዋዕክ እንዳዋጥ ሰላምናደርግ፣ አባኖች የሚለውን ቅል የፈጻሚነት ይህንን ሲያስ ለማስወገድ በማሳሌ ነው፡፡ በተመሳሳይ ሆነታ «አባቶች አገር» (motherland) ወይም «አባቶች አገር» (fatherland) የሚለውን ተረጋግጧት ወደ «አባኖች አገር» ለውጭዎች፡፡ «እ» (ም&C) የሚለውን የግልበት ቅል በመጠቀም ደንገሞ «አባኖች አገር» የሚለውን ባጤና አባኖችና (motherland, fatherland) ለንለው እንቻለን፡፡ አባኖች የሚለው ቅል አብዛኛች (ም&አውች፣ አርአውች) ከሚለው ቅል ወር እንዳይጠቃለን የሰራጨዎች፡፡ አባኖችችን አብዛኛችን ፍቃው (Our forebears are our role models)፡፡

መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን የተንሂሳ ስም በማስጠር መጽሐፍ (bible) እንለዋን፡፡ ከዘህም መጽሐዊ (biblical) የሚለውን ቅል እናገኘለን፡፡ ለማሳሌ ይህል መጽሐፍ ሙሉፍ (bible college) ይህናል፡፡

ስንጋ ማለት በግኝነት ተብዥ ማለት ስ.ሆን፣ ለይዞስ የሚለውን የባሕድ ቅል ያተካልናል፡፡ ከዘህም ስለለሽ (scientist)፣ ስተላዊ (scientific) የሚለትን ቅል እናገኘለን፡፡ ሰላዘህም «ስተላዊ አማራር» ማለት «ስተላዊ አማራር» (Scientific Amharic) ማለት ይህናል፡፡ «አማርኛ» ማለት ደንገሞ አማራርንና አድማርን በማጠመር የፈጻሚነት ቅል ነው፡፡ አማራርን ስተላዊ ለማድረግ የአድማርን ቅንቁ በስራው ተጠቃሚነትለሁና፡፡

የ«ስተላዊ አማራር» ሁለተኛ ስርዓም (second edition) ተጽሑፍ የተጨረሻ ስ.ሆን፣ በትክክው ይታተማል፡፡ ስርዓም (edition) ማለት ለማርጫት በማያመችና እናማሩ ሆነ ሆነታ «እናቶች» የግልበት ስ.ሆን፣ ቅል የተገኘው ስ.ሆን (እርማት)

ከሚለው የእርምጃ ቅል ነው:: ገሰብ ስራዊ ስራስው (edit):: ስርአም (edited):: ስርአማ (editor):: ስርአም (editing) እያለ ይሆናል:: ስለዚህም «ሁለተኛ ስርአም» (second edition) ማለት «ሁለተኛ እኔም» ማለት ነው:: እንጂመንግሥትን ደንገም «እኩል እንቀጽ» የሚለውን ፊረግ በማስጠር ላንቀጽ (editorial) የሚለውን ቅል እናገኘለን:: ገሰብ ስራዊ ሪቃዊ (editorialize):: ሪቃዊ (editorialized):: ሪቃዊ (editorializer, editorialist):: ሪቃዊ (editorializing) እያለ ይሆናል:: ከዚህም ሪቃዊነት (editorship):: ወፍ ሪቃዊ (editor-in-chief) የሚለተኛ ቅል እናገኘለን:: ይሆን መማር በይዙበ (email) «mesfin.arega@gmail.com» በመጀመሪያ ማዋጥ ተደርጋለ:: የዙበ (email) ማለት እሚሸል ማለት ስለም:: ቅል የተገኘው የታሳቢ (electric) እና ይብዳቤ የሚለተኛ ቅል ደንገም በማማመር ነው:: ገሰብ ስራዊ ያደብ (to email):: የዙበ:: የዙበ (emailing) እያለ ይሆናል:: የታሳቢ (electric) የሚለው ቅል የተገኘው ደንገም መሞተስ (መብራት) ከሚለው የወለደተኛ ቅል ነው::

## የፈረሰለች ቁጥሮች ስምዎች

የሚረዳ ፍልሰላች እናደረሰኞችው የየፈረሰለች መጠር ስም አለችው:: ከነዚህም የፈረሰለች ስም ደንገም «በዲስ የሚረዳ መዝግቦ ቅልት» በተገኘው የለቹ ይስታ ተከለውልድ ቁልመዝ (dictionary) ወሰኑ ገጽ 10 ለይ ተዘርዝሩዋል::

ቁልመዝ (dictionary) የሚለው ቅል የተገኘው ቅል እና መዝግቦ የሚለተኛ ቅል በማማመር ስለም:: ገሰብ ስራዊ ቅልመዝ (make or prepare a dictionary):: ቁልመዝ:: ቁልማሽ:: ቁልመዝ እያለ ይሆናል:: ቅልመዝ ማለት «ቁልመዝ አዘጋጅ» ማለት ስለም:: የእንግሊዘኛ አቶ የለውም:: የእንግሊዘኛው ተመሳሳይ ቁልድቻ (lexicography) ስለም:: ይህ ቅል የተገኘው «ቁል» እና ደቻል (-graph) የሚለተኛ ቅል በማማመር ነው:: ደቻል የሚለው ቅል የተገኘው ደንገም ደቻፊማ (ታጠፊ) ከሚለው የእርምጃ ቅል ነው:: የቁልድቻ ገቢ ስራዊ ቁልድቻ (lexicograph):: ቁልድቻ (lexicographed):: ቁልድቻ (lexicographer):: ቁልድቻ እያለ ይሆናል::

ቁልመዛና ቁልድቻ ተመሳሳይ ስለም:: ገን የተለያየ ነው:: ቁልድቻ ማለት የቁልዕችን ሥራመመራት (ማለትም መንጠቀም ወይም አመጣጥ) እየተናገኘው ስያጠራ ምንም ተረኞ እየጠመው ቁልመዝ ማዘጋጀት ማለት ስለም:: ከቅልመዝ የስራ ነው:: ለዚህ የዚህ «ከሚቻ በርሃን ተስማማ የሚረዳ መዝግቦ ቅልት» የተገኘውን መጽሐፍ የዘመኝት አቶ ተስማማ ሁበት ማዘጋጀ ስለም:: «መጽሐፍ ስምዎች መግለጫ መዝግቦ ቅልት ተከራክ» የተገኘውን መጽሐፍ የዘመኝት አሉቹ ከፍነውልድ ከፍለ:: እንዲሆነም «በዲስ የሚረዳ መዝግቦ ቅልት» የተገኘውን መጽሐፍ የዘመኝት አሉቹ ይስታ ተከለውልድ ገን ቁልድቻው ነበሩ:: ቁልማሽ እና ቁሳማጅ (ማለትም ቁሳማጅ:: አስር አውራ:: ተረኞ ተርናፊ) እንዲያምታቱ፡በሆኑ አደራ:: መንጠቀም ገንኻነት የለቻውም::

የተመሳሳይ መንገዶች ሥራዕል እና መዝግቦ የሚለተኛ ቅል በማማመር ሥራለመዝ (album) የሚለውን ቅል እናገኘለን:: ሥራለመዝ ማለት የይናቶ ማህደር ማለት ስለም:: ገሰብ ስራዊ ሥራለመዝ (prepare album):: ሥራለመዝ:: ሥራለማሽ:: ሥራለመዝ እያለ ይሆናል:: ሥራለመዝ ማለት ሥራለመዝ አዘጋጅ:: ደቻውችን በማህደር አስቀመጥ ማለት ነው::

እንጂመንግሥትን ደንገም «ቀፍማ ፍልሰላችን ስቦቦ» ከሚለው ፊረግ ቁል (abbreviate):: ቁፍብ (abbreviated):: ቁፍብ (abbreviator):: ቁልብ (abbreviating, abbreviation) እያለ የሚለውን ገቢ እናገኘለን:: ቁልብ (abbreviation) ማለት ለማርጥ በማያዣት በማያዣት በተገኘው ሁኔታ «እኩል የፈረሰለች» የምንለው ነው:: ቁልብ እና ቁልብ እንዲያሸፍናበበበ:: መቀልብ እያስቀበቀም:: እትናራ::

## የፈረሰለች አይነት ስምዎች

ባለቹ ይስታ ተከለውልድ ቁልመዝ (dictionary) ወሰኑ የተዘረዘሩትን የፈረሰለች ቁጥሮች ስምዎች መሠረት አይርጉ በትንሽ በመለወጥ:: ለማስታወሻ የሚቀል:: ለጠራራርና ለረዳዎች የሚያመቱ:: ለርዝተኛ (system) የተከተለ:: ማሚድ:: ለሌኩ:: ቁጥሮች ... እያለ የሚሂደ እካዳለ ስርዓታዊ (systematic) ስምዎችን ለማረኝ

ፈደሎች አውጥቶለችዎች:: እነዚህም አዲዲስ ስምት በሚከተለው ስንጋረጋገጫ ሌይ  
ተዘርዝረዋል:: ስርተት (system) የሚለው ቅል የተገኘው ለማርበት ያመታ ኮንድ  
ሰርዓት የሚለውን ቅል በመለወጥ ለሆኑ፣ ጉዳማ ለረዳ ስራሕት (systematize)::  
ስርተት (systematized):: ስርተት (systematizer):: ስርተት (systematization)::  
ስርተቱዋ (systematic) እያለ ይረዳል:: ለምሳሌ የህል ስርተት ተንተና (system  
analysis) ይሆናል::

«አማካ» የሚለው የፈደል ከ ስም የቀመርን ማስተር ያመለከተል:: ተመር  
ማለት በግእነት መርከብ ማለት ነው:: «አፈፍ» የሚለው የፈደል ከ ስም  
የመመረጥን ማስተር ያመለከተል:: ንጉሬ ማለት በግእነት መረጋ ማለት ነው::  
«እዳፍ» የሚለው የፈደል ዥ ስም የእዳወን ማስተር ለመለከተ:: «ሞፍ» የሚለው  
የፈደል ብ ስም ይግሞ የወሰኝ ማስተር ያመለከተል::

ፊደል	ስም	ፊደል	ስም	ፊደል	ስም
ሀ	ሁቴፍ	ቻ	ቻለፍ	የ	የለፍ
ለ	ለለፍ	ነ	ነለፍ	ደ	ደለፍ
ሐ	ሐሙፍ	ነ	ኖለፍ	ቃ	ቃለፍ
መ	ማለፍ	ቃ	ቃለፍ	ገ	ገለፍ
ወ	ሂለፍ	አ	አለፍ	ጠ	ጠለፍ
ሪ	ሪለፍ	ከ	ከለፍ	መ	መለፍ
ሰ	ሰቴፍ	ቻ	ቻከፍ	ቁ	ቁለፍ
ሽ	ሽለፍ	ወ	ወለፍ	ሻ	ሻለፍ
ቁ	ቁለፍ	ዦ	ዦለፍ	ዦ	ዦየፍ
በ	በለፍ	ዘ	ዘለፍ	፩	፩ለፍ
ተ	ተለፍ	ዘ	ዘለፍ	ጋ	ጋለፍ

## የፈደል ተራ

የፈደል ተራ የተፈለሰ «እልፍ» እ ከርስቱ ከቀዢማዊነት ተነቃለ በርስ  
ፈንታ ዘመኑ ሆኖ ተፈጻሚ ፍል የወጣው:: ማለትም «አበገድሱ» የነበረው ወደ  
«ሀለተመሬ» የተለውበት ከፍረምናጠስ (ከሆኑ በርሃን ለላማ) ወደህ ነው:: በርሃን  
ገለም (ከሆኑ በርሃን ማለት በርሃን ለለም ማለት ነው) የሚሰለት እኔ ከሆኑ በርሃን  
ይህን ተግባር የፈደልው ተግልነት ፍል ከእሣነት አውጥተው የፈደልውን የግዢና  
ፈደል በግእነት ፍል ላይ እሣነ አድርጉ ለማስሰባት ለንዳመቻቸው ነበር:: ይህም  
ሥራቸው የግልነት ፍል ላይ ከሆኑ ተንቃቸው ይጋብ አውጥ መንገዶቸውን  
እንዲሆቱ አደረጋቸው:: ለተጨማሪ ማብራሪያ «መጽሐፈ ለዋስው ወጪ ወመዘገበ  
ቁለት ቤዕስ» የሚሰለውን የቁለቱን መብራሪያ ለቁለት ከፍለን መጽሐፈ  
(ገጽ 32) መመለከት ይችላል::

የሚገኘ እንደን «አብረቱ ...» ለመመለከት ከብርቃር በመስልክም:: የፈደሎች  
እደራሱ ዓን ስርተትን (system) የተከተሉ ነው:: የመጀመርያው ቤዕስ ብሔር ነው::  
ማለትም በመጀመርያው ቤዕስ ላይ የሚገኘት ፍል ላይ (አበገድሱ...) ሁሉም ብሔር  
ናቸው:: በተመሳሳይ ሁኔታ ሁለተኛው ዓምድ ከዚህ:: ለሰተኛው ዓምድ ስልሳ::  
እሣተኛው ዓምድ ለብዕ:: እሣጣተኛው ዓምድ ከዚህ:: ለሰተኛው ዓምድ ስልሳ::  
ሰባተኛው ዓምድ ይግሞ ስብዕ ነው:: ለተጨማሪም ይግሞ የኢያዥንና ፍል ብሔር::  
ከዚህ:: ስልሳ:: ለብዕ:: እሣጣ:: ስብዕ:: ዓምድ:: ስብዕ:: ከድለ በቀጥታ  
መሆና ላይ የተደረገው ነው:: ለምሳሌ የህል ከ፡ ከ፡ ከ፡ ከ፡ ከ፡ ከ፡ ከ፡ ከ፡  
ገ፡ ከ፡  
ገ፡ ከ፡  
አስተዋል:: ለዘሱ ነው እንገዲሱ የግልነት ፍል ወጪ ከመሆናቸውም ለዘሱ ሂሳብ  
ማለትም መንግሥት ለማያዋቅ ይችወ::

ከ «አብረቱ» የምንጠሩው ውኩው ቅዱንጋር አብርቶቻቸን (ማለትም አብርቶቻቸን  
እናቶቻቸን) ማንቃቸውም ነገር የሚሆናት የዘረፈው ለይሆን:: አውጥተውና  
አውጥቸው:: አስበውና አስለሰለው መሆኑን ነው:: እንደን መብራሪያ የሰው ልጅ

**የግዢነት** በስንሰ (science) ስያዊር የተረጋገጠ መሆኑን መሠረት እድርጋን፡ «ወከኑ ከዚ ምድር አሳተ ከንፃለ ወከከደ ነገሮ» (ምድር ሁሉ ጥንቃ ቅንቃና ቅንቃ ጉባኤ ነበረች፡ እሱት አፍጥረት 11:1) የሚለውን ይዘንና ተመርሱዎን፡ ሁግኑዝ (ሁ፡ እንደኛሁ፡ ሁ፡ ሁካብዎ (ሁ፡ ሁለተኛ))፡ ፍላልስ (ሁ፡ ለሰተኛ) እያለ እንደማቅረው ጥናዎ ማለት እንደኛ ማለት መሆኑን መፈጸም፡ «ጥናዎ የእዳም ቅንቃ ነው» በማለት በሙሉ ያፈረት ለንናገር ደግሞ ፍልሰኖና የተቻመው የተዋዎ ለይሁን መበታዎ ወለጥ መሆኑን እንገነዘባለን፡ ይሩን መሠረታዊ ሲቀ ደግሞ የመጽሐ (bible) መምህራን፡ ይለቀንም ደግሞ የመቻመርያውን የግኑዝን ቅልመዝ (dictionary) የቀለመዕውን አግስተን ዘልማንን (Augustin Dillman) መምር እያለ የጀትና (Deutschland, Germany) ለቋዎንት ይጋሩታል፡

በተክክለኛው የአቦንድ አካሂይ መሠረት የመቻመርያው ፍላል አ (አለፍ) ሰምና፡ የመጨረሻው ፍላል ደግሞ ፍ (ቆለፍ) ነው፡፡ ለለዘም የግዢና ፍላለቸና ተሬ መሠረት በማድረግ አልፏና አማካ (alpha and omega) የሚሰለው መቻመርያና መጨረሻን ለማመልከት የሚያገለግለው ሲሆን በራማዊው የግኑዝ ፍላል ተሬ ለተረካም አለፍና ፍለፍ ይሆናል ማለት ነው፡፡



## ድግም ስ.ጥ ፂደሎች

«አንድ ነው» የሚለው ተረጋግጧት አለት:: «አንድ ነው» ማለት ቁጥር 1 ነው. ማለት ይሆናል:: «አንድ ነው» ማለት «ዶወ ነው» ማለት ይሆናል:: እንዲሁም «አንድ ነው» ማለት ነጠላ ነው. ማለትም ይሆናል:: ይህን ደንግነት (confusion) ለማስወገድ ይረዳ አንድ ቅሬ (one) የሚለውን ቅል ቁጥር 1 እንዲተካ አይርሱዋል:: እንዲሁም ስ.ጥ (same) የሚለው ቅል «አንድ ዓይነት» የሚለውን ተረጋግጧት እንዲተካ አይርሱዋል:: ቅሬ ማለት በእርምጃ ቁጥር 1 ማለት ስ.ጥ:: የሚለው ቅል የተገኘው ደግሞ አ.ሰ.ጥ (በጽድ ገዢ) ካማለው የወላይትና ቅል ነው:: የሰ.ጥ ተቋራቢ ደግሞ አ.ሰ.ጥ (not same) ስ.ምን:: ተርጉሙም አንድ ዓይነት ያሉሆን ማለት ነው:: ለምሳሌ የህል «ሁለት ቁጥር ሁሉ ስ.ምን እና ስ.ጥ የጥቅም» ማለት ሁሉቱም 1 የጥቅም (ማለትም ሁ = ለ = 1) የጥቅም ማለት ስ.ምን:: «ሀ እና ለ ሰ.ጥ የጥቅም» ማለት ጥን አከል የጥቅም (ማለትም ሁ = ለ የጥቅም) ማለት ነው::

አንድ፣ ቅሬ፣ ስ.ጥ			
one	አንድ	same	ስ.ጥ
1	ቅሬ	not same	አ.ሰ.ጥ

«አ.ሰ.ጥ» (not same) እና «አ.ሰ.ጥ» እንዲያያዝታቸው አይደለ:: ከክማይመሏኑ ዓላማውች እንዲ የሆነውን የጠበቀሮ በትክክል ተመልከት ማስተካከል:: በፊት የሚያደረገው «መያኑ» እናን «ደርሃን አ.ሰ.ጥ» እንዲለን ካልፈለክ በስተቀር:: ይሩ ጥን በለጀስት የሚሸጠውን ተገኘ እና የጥቅም ማለት ነው::

ስ.ጥ ደግም (same sound) ማለትም አንድ ዓይነት ደግም ያላቸውን ፂደሎች አ:: በ:: ሁ:: ተ:: ባ:: ሲ:: ወ:: ዓ:: እና ተ የጥቅም:: እነዚህን ደግም ስ.ጥ ፂደሎች በተመለከተ ባንድ ፍልድ ሌ.ጽና የሚገባው ቅል በለለው ፍልድ ሌ.ጽና አዲያና ከመሆኑም በለይ አብዛኛውን ገዢ ደግሞ ተርጉሙን ይለው-ማል:: ለምሳሌ የህል መሆኑ ማለት አለበኝ:: አለፈው ማለት ስ.ምን:: መስከ ማለት ጥን ይችር አለ ማለት ነው:: ለለዘዚው ተምህርት እንድ ተምህርት በለው መጽና ተከክል አይደለም:: በተመሳሳይ ሆኖታ ሥራው ማለት ወጣ:: በቁ አለ ማለት ስ.ምን:: ለረቀት ማለት ጥን ለይታይ የሰው ነገር ወሰድ:: መነተፏ ማለት ነው:: ለለዘዚው ምሥራቅ እንድ የጠበቀው በለው መጽና:: እንዲሁም ሥራው በርሃን እንድ ለረቀት በርሃን በለው መጽና ተከክል አይደለም::

የጥቅም ፍልድ ለመ በለለው ስ.መ.ሪ  
የክፍል ደዊ ያታማ መከራ::

የህል ማለት እንግዲህ ማጥቃቸውም የክፍል ቅል ተከክልኝ ፂደሎች የጥቅም ለመጽና: የተቋለውን የህል መጣር አለበት ማለት ነው:: የጥቅም እንዲገኘ «ፂደሎች ሰነድ በጥጥበት አይመራም» እንዲያሰጣው ስህተት የመሆኑና ዕድል ሆነ ከሆነውም ያለ ስ.ምን:: ይሻው እናም ስትተት ስህተት ሀየ ለመጽና ከሆነ ተስተካክ::

## ቂሳ

ቂሳ (glossary) ማለት የቋሳት ከርክር ማለት ስ.ምን:: ቅል የተገኘው ሂሳ (ቅጥ) ካማለው የእርምጃ ቅል ነው:: ከዘመን ሂሳዊ (glossarial):: ሂሳዊ (glossarian) የሚለትን ቅል እናገኘለን:: ገሰ-ም ሌ.ረዥ ሂሳዊ ሂሳዊ (prepare glossary):: ሆኖታ ሂሳዊ:: ሆኖታ ሂሳዊ የቅርቡ:: ሂሳዊ ማለት ሂሳ አዘጋጅ ማለት ስ.ምን:: የኢንግሊዝ አቶ ጥን የሰውም::

abbreviate - ቅል:: ቅድስ:: ቅኩ::  
ቅልኩ

abbreviation - ቅል:: ቅድስ  
academe - ቅልር

academia - የቅልር  
academic - የቅልር-ዋ  
academic freedom - የቅልር-(ዋ) ንግነት  
academic stream - የቅልር-(ዋ) ትርጉት

academic year - **የሰራ(ዋ) ባመት**  
 academical - **የሰራዋ**  
 academician - **የሰራኝ፡ የሰራ**  
 academicism - **የሰራፍና**  
 academiaism - **የሰራፍና**  
 academy - **የሰራ**  
 album - **ሥልመዝ**  
 album (prepare) - **ወለመዝ፤**  
**ሥልምዝ፡ ለልማች፤ ለልመዝ**  
 alpha and omega - **አላፍና ፊላፍ**  
 alpha particle - **አላፍትን**  
 alpha ray - **አላፍ መሬር**  
 article - **ጠማር**  
 article (write) - **ጥመረ፡ ጠምር፤**  
**ጥማር፡ ጠመራ**  
 bible - **መጽሐት**  
 bible college - **መጽሐት ማረጋገጫ**  
 biblical - **መጽሐቅ**  
 dictionary - **ቍልመዝ**  
 dictionary (prepare) - **ቍልመዝ፤**  
**ቍልምዝ፡ ቁልማት፡ ቁልመዝ**  
 edit - **ስራስው፡ ስርስም፡ ስርስማ፡**  
**ስርስማ**  
 edition - **ስርስም**  
 editor - **ስርስማ**  
 editorial - **ሪፖርት**  
 editorialist - **ሪፖርት**  
 editorialize - **ሪፖርት፡ ምንቀባኤ**  
**ሪፖርት፡ ምንቀባኤ**  
 editor-in-chief - **ዋና ምንቀባኤ**  
 editorship - **ሪፖርትነት**

**ስላምበት አከተ** (thanks):: **በለላ ጠማር** (article) እስከዚጻኑን ደረሰ ይህና  
**ይሰንበቱ፡ አብዕር** (God) - **የጥበቃ አምላክ** - **ይመስቀው፡፡**

**መሰኞን አረጋ አብዕር ከታ**  
**የት-በቱ ቁጥር ደሳ፡ ስለይሽ፡፡**  
**mesfin.arega@gmail.com**